

## አረፍት

subst. , m. et fem. , Pl. አረፍት ፣ 1) *paries* , τοῖχος, አረፍት ፣ ጽንንት ፣ Ps. 61,3; ምራገ ፣ አረፍት ፣ Job 33,24; Sir. 14,24; Sir. 22,17; አረፍት ፣ ይሴውረኒ ፣ Sir. 23,18; አረፍት ፣ እንተ ፣ ገዮሩ ፣ Jes. 16,11; Jes. 38,2; Jes. 59,10; Act. 23,3; አረፍት ፣ (templi) 2 Par. 3,7; altaris Ex. 30,3; Lev. 5,9; አረፍተ ፣ ማእከል ፣ μεσότοιχον Eph. 2,14; *intergerinus* ፣ ይንሥት ፣ አረፍተ ፣ እንተ ፣ ጽልእ ፣ እማእከል ፣ ሰብእ ፣ እንተ ፣ ነበረት ፣ በዕልወተ ፣ አዳም ፣ Clem. f. 215. 2) *murus* , *moenia* , τεῖχος, አንሥአነ ፣ ለነ ፣ አረፍተ ፣ ውድቅተ ፣ Sir. 49,13; Kuf. 46; ኩሉ ፣ አረፍት ፣ ቀዋም ፣ Jes. 2,15; Jes. 8,7; Jes. 24,23; አረፍት ፣ ወጥቅም ፣ Jes. 26,1; Jes. 36,11; Jes. 56,5; የሐንጽ ፣ አሕዛብ ፣ አረፍተኪ ፣ Jes. 60,10; Jer. 15,20; Jer. 28,12; Hez. 26,9 seq.; 1 Reg. 31,10; አረፍቲሃ ፣ ለኢየሩሳሌም ፣ ተነሥተ ፣ 2 Esr. 11,3; Ex. 14,22; Job 6,10; Ps. 50,19; 2 Cor. 11,33; Hebr. 11,30; አረፍተ ፣ ጥቅመ ፣ ሀገር ፣ ὀχυρώματα τείχους Jes. 22,10; Jer. 1,15; 4 Reg. 25,10; አረፍት ፣ ἐπάλληξεις Jes. 54,12. – Voc. Ae.: አረፍት ፣ ዘ ፣ ግድግዳ ።

## Bibliography

### Revisions

- Andreas Ellwardt *last updated txt file and doc file of Lexicon* on 19.4.2017
- Pietro Maria Liuzzo *exported from lexicon to XML* on 16.1.2017
- Pietro Maria Liuzzo *updated lexicon XML file adding nested senses* on 16.1.2017
- Andreas Ellwardt *updated txt file and doc file of Lexicon* on 22.11.2016